

ስታር በልጅነት ማንበብና መጻፍ ኢንተርፕራይዝ በአጭ አጠራር ኤስኤስኤልኤ (STAR Early Literacy Enterprise (SELE)) በተመለከተ የወላጆች መመሪያ



ተማሪዎች የክፍል ደረጃቸው የሚጠይቀውን እውቀት ስለመያዛቸው እና ለ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ በትክክለኛ አካሄድ ላይ ስለመሆናቸው ምዘናዎች ለአራሳቸው ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። እያንዳንዱ ተማሪ በፈተና ውጤቱ መረጃ ተጠቃሚ ይሆናል፤ ምክንያቱም አስተማሪዎች ተማሪዎች የሚፈልጉትን ማወቅ ይችላሉ። መምህራንም ከተማሪዎች ፈተና ውጤት መረጃ ተጠቃሚ ይሆናሉ፤ ምክንያቱም እንደትምህርት ባለሙያዎች የተማሪዎቻቸውን ልዩ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ይችላሉ።



ስታር ምንድን ነው?

ስታር በልጅነት ማንበብና መጻፍ ኢንተርፕራይዝ (ኤስኤስኤልኤ) ከመዋለ ህፃናት እስከ ሦስተኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች በግል፣ በአስተዳደር በብድን ወይም በሙሉ ክፍል ደረጃ የሚሰጥ እና በኮምፒውተር በመታገዝ ለተማሪው ተስማሚ የሆኑ ጥያቄዎችን በመጠየቅ የሚደረግ ምዘና ነው። የዚህ ምዘና ዋና ዓላማ የልጅዎ የማንበብና የመጻፍ ችሎታ በተመለከተ ያሉትን ጥንካሬዎች እና ለችሎታው(ዋ) ማደግ ሊያስፈልጉ የሚችሉ ግብዓቶችን ለመለየት ነው። ኤስኤስኤልኤ በትምህርት ደረጃቸው ከሚጠበቅባቸው ጉልህ በሆነ ደረጃ ዝቅ ያለ አፈጻጸም ያላቸውን ተማሪዎች ለመለየት የኮሎራዶ ግዛት የንብብ ድንጋጌን (READ Act) እና የማንበብ ጣልቃገብነት እቅዶችን ለመፍጠር ከወላጆች ጋር የመተባበር አስፈላጊነትን (የማንበብ እቅዶች (READ Plans)) መስፈርቶች ያሟላል። በተጨማሪም ትምህርት ቤቶች በዓመቱ ውስጥ የልጅዎን የማንበብ ለውጥ ለመከታተል ኤስኤስኤልኤ ይጠቀማሉ።



ልጄ የሚፈተነው (የምትፈተነው) መቼ ነው?

የንብብ ድንጋጌ የፈተና ጊዜ በጸደይ፣ በዓመቱ አጋማሽ እና በመጻው ውስጥ ለሰድስት ሳምንታት ይከናወናሉ፤ የመዋለ ህጻናት ተማሪዎች የጸደይ ምዘናቸውን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ 30 የካሊንደር ቀናት ይሰጣቸዋል። ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን ለመፈተን ሙሉ የጊዜ ማዕቀፉን መጠቀም ይችላሉ። በግዛቱ ህግ መሰረት፣ ከመዋለ ህፃናት እስከ ሦስተኛ ክፍል የሚገኙ እና የሚፈለገውን ዝቅተኛ ውጤት ያላስመዘገቡ ተማሪዎች የንብብ ሁኔታቸውን ለማረጋገጥ አንድ ወይም ሁለት ተጨማሪ ምዘናዎችን መውሰድ ይኖርባቸዋል። ስለልጅዎ የፈተና ጊዜ ሰሌዳ ለማወቅ የልጅዎን ት/ቤት ያነጋግሩ።

የፈተና የጊዜ ማዕቀፍ

የፈተና የጊዜ ማዕቀፍ ተማሪዎ ፈተናውን የሚወስዱባቸውን የተወሰኑ ቀናት እና መመሪያዎችን የሚቀበሉባቸውን ሌሎች ቀናት የሚያጠቃልል ጊዜ ነው። ተማሪዎች በጊዜ ማዕቀፉ በሙሉ ፈተና አይወስዱም። ለተማሪዎ የተወሰኑትን የፈተና ቀናት ለማየት፣ እባክዎ የልጅዎን አስተማሪ ይጠይቁ።

1-12 ክፍሎች	አገስት 22 – ሴፕቴምበር 26	ጸደይ
መዋዕለ ህጻናት	አገስት 22 – ኦክቶበር 20	ጸደይ
ኤሌልኤ-ኤስ፣ከመዋለ ህጻናት እስከ 12	ኖቬምበር 1 – 28	የዓመቱ አጋማሽ
ከመዋለ ህጻናት እስከ 12	ኖቬምበር 29 – ፌብሩሪ 17	የዓመቱ አጋማሽ
ከመዋለ ህጻናት እስከ 12	ኤፕሪል 7 – ሜይ 16	የዓመቱ መጨረሻ



የልጄ ውጤት ምንን ያመለክታል?

የስታር በልጅነት ማንበብና መጻፍ ኢንተርፕራይዝ ውጤቶች ልጅዎ ጽንሰ-ሃሳቦችን በምን ያህል ደረጃ እንደሚገነዘቡና ለማንበብ ችሎታ መሻሻል የሚያሰፈሩ የተወሰኑ ክህሎቶችን ምን ያህል እንዳዳበሩ ይለካሉ። ኤስኤስኤልኤ በአንድ የተወሰነ ወቅት ላይ ልጅዎ ያሳየውን(ያሳዩትን) ስኬታማነት የሚያመለክት ሲሆን ልጅዎ በትምህርት ቤት ያለውን(ያላትን) አፈጻጸም ከሚያሳዩ ብዙ መለኪያዎች መካከል አንዱ ነው። ኤስኤስኤልኤ ተማሪዎች በትምህርት ደረጃዎች የሚያሳዩትን አፈጻጸም ለማወዳደር ከ300-900 ዋጋ የሚመሰጠው ባለእርከን ልኬት ይጠቀማል። የበለጠ ዝርዝር መረጃ ከኤአርኤ ድረ ገጽ ማግኘት ይቻላል፡- <http://dpsare.com/district-tests/star/>



እነዚህ ውጤቶች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?

ስታር በልጅነት ማንበብና መጻፍ ኢንተርፕራይዝ ምዘናዎች አስተማሪዎች የማስተማር ስልታቸውን ለመመጠንና ለማስተካከል የሚጠቀሙበት አንድ ወሳኝ የዳታ ምንጭ ናቸው። ልጅዎ ማንበብ ለመጀመር ዝግጁ መሆኑን(ኗን)፣ የንባብ ግቦችን ለማስቀመጥ፣ የንባብ ችሎታ ለውጡን ለመከታተል፣ ዓላማ ያለው ጣልቃ ገብነት (ድጋፍ) ለማድረግ እና ልጅዎ የንባብ ችሎታውን(ዋን) በተመለከተ ተጨማሪ ድጋፎች ያስፈልጉ እንደሆነ ለመወሰን የኤስኢኤልኢ ውጤቶች ጥቅም ላይ መዋል ይችላሉ።



ተጨማሪ መረጃ

በልጅዎ ትምህርት እና የኤስኢኤልኢ ምዘና ዝግጅት ዙሪያ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ሊያግዙት(ዟት) የሚችሉበትን መንገድ በተመለከተ መረጃ ለማግኘት የልጅዎን አስተማሪ ለማነጋገር አያመንቱ።

ምዘናዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ የተጠያቂነት፣ ምርምር እና ግምገማ ድረ ገጽን ይጎብኙ፡- <http://dpsare.com>

በተጨማሪም፣ የሚከተሉትን እና ሌሎችንም ጠቃሚ መረጃዎች ለማግኘት ይህን ድረ ገጽ standards.dpsk12.org/assessments እንዲጎብኙ እንመክርዎታለን፡-

- ለወላጆች የቴክኖሎጂ አጋዥ
- የኮሎራዶ ግዛት መገልገያዎች
- መረጃ ለእንግሊዝኛ ተማሪዎች

ስለምዘናዎቹ ጥያቄዎች ወይም ሀሳቦች ካሉዎ፣ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ለማነጋገር ወይም የቤተሰብ የምርጫ ክልል /Constituency/ አገልግሎትን በ(720) 423-3054 ደውለው ለማነጋገር ወደኋላ አይበሉ።